

# Exo

## Chapter 1

Amharic Interlinear

Reference: Amharic Selassie Bible

1	ታላቅ	ሰው	እየሰጠ	እርሱ	እርሱ	እርሱ	እርሱ	እርሱ	እርሱ	እርሱ
	መጣ	-እና-ቤት	የዕቅድ	የዕቅድ						
	<a href="#">H0935</a>		<a href="#">H3290</a>	<a href="#">H0854</a>	<a href="#">H4714</a>	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H8034</a>	<a href="#">H0428</a>	

ከዕቅድ ጋር ወደ ግብፅ የገቡት የእስራኤል ልጆች ስሞች እነዚህ ናቸው፤ ሰው ሁሉ ከቤተ ሰብ ጋር ገባ።

2	ሰው	ሰው	ሰው	ሰው
	ሰው	ሰው	ሰው	ሰው
	<a href="#">H3063</a>	<a href="#">H3878</a>	<a href="#">H8095</a>	<a href="#">H7205</a>

ርብል፡

3	ሰው	ሰው	ሰው
	ሰው	ሰው	ሰው
	<a href="#">H1144</a>	<a href="#">H2074</a>	<a href="#">H3485</a>

ስምዎን፡ ለዊ፡ ይሁዳ፡ ይሳኮር፡ ዛብሎን፡

4	ሰው	ሰው	ሰው	ሰው
	ሰው	ሰው	ሰው	ሰው
	<a href="#">H0836</a>	<a href="#">H1140</a>	<a href="#">H5321</a>	<a href="#">H1835</a>

ብንደም፡ ዳን፡ ንፍታሌም፡ ጋድ፡ አሴር።

5	ሰው										
	ሰው										
	<a href="#">H4714</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H3130</a>	<a href="#">H5315</a>	<a href="#">H7657</a>	<a href="#">H3290</a>	<a href="#">H3409</a>	<a href="#">H3318</a>	<a href="#">H5315</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H1961</a>

ከዕቅድ ጉልበት የወጡት ሰዎች ሁሉ ሰባ ነፍሶች ነበሩ፤ የሴፍም አስቀድሞ በግብፅ ነበረ።

6	ሰው	ሰው						
	ሰው	ሰው						
	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H1755</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0251</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H3130</a>	<a href="#">H4191</a>	

የሴፍም ሞተ፡ ወንድሞቹም፡ ያም ትውልድ ሁሉ።

7	ሰው	ሰው	ሰው	ሰው	ሰው	ሰው	ሰው	ሰው	ሰው
	ሰው	ሰው	ሰው	ሰው	ሰው	ሰው	ሰው	ሰው	ሰው
	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H4390</a>	<a href="#">H3966</a>	<a href="#">H3966</a>		<a href="#">H8317</a>	<a href="#">H6509</a>	<a href="#">H3478</a>	

፩ ፡ ሰው  
፪ ፡ ሰው  
[H0853](#)

የእስራኤልም ልጆች አፈሩ፡ እጅግም በዙ፡ ተባዙም፡ አጅግም ጸኑ፤ ምድሪቱም በእነርሱ ሞላች።

8	ሰው	ሰው	ሰው	ሰው	ሰው	ሰው	ሰው	ሰው	ሰው
	ሰው	ሰው	ሰው	ሰው	ሰው	ሰው	ሰው	ሰው	ሰው
	<a href="#">H3130</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3045</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H4714</a>		<a href="#">H2319</a>	<a href="#">H4428</a>	

በግብፅም የሴፍን ያለወቀ አዲስ ንጉሥ ተነሣ።

9	ሰው	ሰው	ሰው	ሰው	ሰው	ሰው	ሰው	ሰው
	ሰው	ሰው	ሰው	ሰው	ሰው	ሰው	ሰው	ሰው
		<a href="#">H6099</a>		<a href="#">H3478</a>		<a href="#">H2009</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0559</a>

እርሱም ሕዝቡን። እነሆ፣ የእስራኤል ልጆች ሕዝብ ከእኛ ይልቅ በዝተዋል በርትተውማል፤

10	וְנִסְּוּ -እና--እና-ጨመረ <a href="#">H3254</a>	מִלְּמִמָּה ጠብቃ <a href="#">H4421</a>	תִּקְרָאנָהּ -እና-ይደርስበት <a href="#">H7122</a>	כִּי እንደ <a href="#">H1961</a>	וְהָיָה -እና-ይሆናል <a href="#">H1961</a>	וְרָבָה አበዛ <a href="#">H6435</a>	פָּן ምናልባት <a href="#">H6435</a>	לִּי -ከ- <a href="#">H2449</a>	נִתְחַכְּמָהּ እንታልል <a href="#">H2449</a>	הָבָה ኑ <a href="#">H3051</a>	
			וְהָיָה -ያ-ምድር <a href="#">H0776</a>	מִן -ከ--ከ <a href="#">H5927</a>	וְעָלָה -እና-ወጣ <a href="#">H5927</a>	בְּנֵי -በ- <a href="#">H8130</a>	וְנִלְחַם -እና-ተዋጋ <a href="#">H8130</a>	שְׁנֵאֵינִי -እና-ጠላት <a href="#">H8130</a>	עַל- -ለ--በ-ለይ <a href="#">H1931</a>	הוּא አሱ <a href="#">H1571</a>	נָם ደግሞ <a href="#">H1571</a>

እንዲያውም፣ ሰልፍም በተነሳብን ጊዜ ጠላቶቻችንን አግዘው እንዲያውን ከምድሪቱም እንዲያውጡ፣ ኑ እንጠበብባቸው አለ።

11	עָרֵי ከተሞች <a href="#">H1129</a>	וְיָבִין -እና-ሠራ <a href="#">H5450</a>	בְּסֹבְלֹתָם -ከ-ሸክም <a href="#">H5450</a>	עֲנִתֹו -እና-አስቀየሟቸው <a href="#">H4616</a>	לְמַעַן -በ-ምክንያት <a href="#">H4616</a>	מִסִּים ግብር- <a href="#">H4522</a>	שָׂרֵי አለቃ-የ <a href="#">H8269</a>	עֲלֵיוּ -በ-አሱ <a href="#">H8269</a>	וַיְשִׁימוּ -እና-አስቀመጡ <a href="#">H8269</a>
			וְאֵת -በ- <a href="#">H7486</a>	וְאֵת -በ- <a href="#">H0853</a>	וְאֵת -በ- <a href="#">H6619</a>	וְאֵת -በ- <a href="#">H0853</a>	וְאֵת -በ- <a href="#">H0853</a>	וְאֵת -በ- <a href="#">H6547</a>	וְאֵת -በ- <a href="#">H4543</a>

በብርቱ ሥራም ያሰጩን ቁጥቶች ዘንድ ግብር አስገባሪዎችን ሾመባቸው፤ ለፈርዖንም ፊቶምንና ራምሴን ጽኑ ከተሞች አድርገው ሠሩ።

12	בְּנֵי ልጆች <a href="#">H6440</a>	מִבְּנֵי ከ-ፉት <a href="#">H6973</a>	וּבְנֵי -እና-ሰለቶች <a href="#">H6555</a>	יִפְרָן -እና-ተሰፋ <a href="#">H6555</a>	וּבְנֵי -እና-እንዲሁ <a href="#">H6555</a>	וְרָבָה አበዛ <a href="#">H0853</a>	כֶּן ሰለሁ <a href="#">H0853</a>	אֵת ( ) <a href="#">H0853</a>	וַיַּעֲבֹד -እና-አስቀየሟቸው <a href="#">H0853</a>	וְכֹאשְׁרָ -እና--እንደ <a href="#">H0853</a>
									וַיַּעֲבֹד አስራኤል <a href="#">H3478</a>	

ነገር ግን እንዳስጨነቁአቸው መጠን እንዲሁ በዙፍ እጅግም ጸኑ፤ ከእስራኤልም ልጆች የተነሣ ተጸይፈዋቸው ነበር።

13	בְּרָבָה -ከ-ጭካኔ <a href="#">H6531</a>	וַיִּשְׂרָאֵל አስራኤል <a href="#">H3478</a>	בְּנֵי ልጆች <a href="#">H6531</a>	אֵת ( ) <a href="#">H0853</a>	מִצְרַיִם ግብፅ <a href="#">H4713</a>	וַיַּעֲבֹד -እና-አገለገለ <a href="#">H5647</a>
----	---	---	--	-------------------------------------	---	--

ግብፃውያንም የእስራኤልን ልጆች በመከራ ገዙአቸው።

14	וּבְכָל- -እና--ከ-ሁሉ <a href="#">H3605</a>	וּבְלִבְנֵי -እና--ከ-ጡቶች <a href="#">H3843</a>	בְּחֻמֹּר -ከ-ሸክለ <a href="#">H7186</a>	קֶשֶׁת በጥክክል <a href="#">H7186</a>	בַּעֲבֹדָהּ -ከ-አገልግሎት <a href="#">H5656</a>	תַּיִתּוֹ ሐይወት <a href="#">H0853</a>	אֵת ( ) <a href="#">H0853</a>	וַיִּמְרְדּוּ -እና--እና-አስቆጡት <a href="#">H4843</a>
								וַיַּעֲבֹד አገልግሎት <a href="#">H5656</a>

በጽኑ ሥራ፣ በጭቃ፣ በጡብም በእርሻም ሥራ ሁሉ፣ በመከራም በሚያሠሩአቸው ሥራ ሁሉ፣ ሕይወታቸውን ያስመርሩአቸው ነበር።

15	וּבְכָל -እና-ሰም <a href="#">H8034</a>	שָׂרָה ሸፍራ <a href="#">H8236</a>	הָאֵת -ያ-አንድ <a href="#">H0259</a>	שָׂרָה ሰም <a href="#">H8034</a>	וּבְכָל -ያ-ሰብራዊ <a href="#">H5680</a>	לְמִלְּחָמָה -ለ--ያ--እና-ወለዱ <a href="#">H3205</a>	מִצְרַיִם ግብፅ <a href="#">H4714</a>	וַיַּעֲבֹד -እና-አለ <a href="#">H4428</a>	וַיַּעֲבֹד -እና-አለ <a href="#">H0559</a>
								וַיַּעֲבֹד ጥፃ <a href="#">H6326</a>	וַיַּעֲבֹד -ያ-ሁለተኛ <a href="#">H8145</a>

የግብፃውያንን ሥራ እንዲቱ ሲገራ ሁለተኛይቱም ፉሐ የሚባሉትን የዕብራውያንን አዋላጆች እንዲህ ብሎ ተናገረ።

